



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥረኛ ዓመት ቁጥር ፴፰
አዲስ አበባ መጋቢት ፱ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

10th Year No. 38
ADDIS ABABA-8th April, 2004

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፫፻፺፰/፲፱፻፺፮ ዓ.ም

ታህሳስ ፫ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም በጋምቤላ ብሔራል ክልል የተከሰተው ግጭት አጣሪ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፫፻፺፰/፲፱፻፺፮..... ገጽ ፪፲፮፻፲፫

CONTENTS

Proclamation No. 398/2004

INQUIRY COMMISSION TO INVESTIGATE THE CONFLICT OCCURRED IN GAMBELA REGIONAL STATE ON DECEMBER 13, 2003 ESTABLISHMENT PROCLAMATION..... Page 2613

አዋጅ ቁጥር ፫፻፺፰/፲፱፻፺፮

ታህሳስ ፫ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም በጋምቤላ ብሔራዊ ክልል የተከሰተውን ግጭት የሚያጣራ ኮሚሽን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ

PROCLAMATION NO. 398/2004

A PROCLAMATION TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF AN INQUIRY COMMISSION TO INVESTIGATE THE CONFLICT OCCURRED IN GAMBELA REGIONAL STATE ON DECEMBER 13, 2003

WHEREAS, it is necessary to investigate and establish the source of the problem and its consequences of the confused occurred in Gambela Regional State on December 13,2003 ;

WHEREAS, investigating the incident that occurred in Gmbela is deemed necessary to give a lasting solution by taking precautionary measures to avert the occurrence of similar incidents in the future;

WHEREAS, it is necessary to ascertain the exact situation by establishing an independent commission that will investigate the incident;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 (1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

ታህሳስ ፫ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም በጋምቤላ ብሔራዊ ክልል ተከስቶ የነበረውን ግጭት በማጣራት የችግሩን ምንጭና ውጤቱን ማወቅ ተገቢ ስለሆነ፤

በጋምቤላ አካባቢ የተከሰተውን ሁኔታ ማጣራቱ ወደፊት ተመሳሳይ ችግሮች እንዳይከሰቱ ለመከላከል የሚረዱ የጥንቃቄ እርምጃዎች በመውሰድ ዘላቂ መፍትሔ መስጠት አስፈላጊ በመሆኑ፤

ተከስቶ የነበረውን ግጭት በጥልቀት አጣርቶ ትክክለኛውን ሁኔታ ለማወቅ እንዲቻል አንድ ገለልተኛ የሆነ አጣሪ ኮሚሽን ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ ፶፮ |፩| መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

የንዱ ዋጋ 2.30
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፻፲፩
Negarit G. P.O.Box 80001

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ «ታህሳስ ፫ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም በጋምቤላ ብሔራዊ ክልል የተከሰተው ግጭት አጣሪ ኮሚሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፫፻፺፰/፲፱፻፺፮ » ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. መቋቋም

ታህሳስ «ታህሳስ ፫ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም በጋምቤላ ብሔራዊ ክልል ተከስቶ የነበረውን ግጭትና ከግጭቱ ጋር የተያያዙ ሁኔታዎችን አጣርቶ ሪፖርት የሚያቀርብ አጣሪ ኮሚሽን ከዚህ በኋላ «ኮሚሽን» እየተባለ የሚጠራ አካል በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል።

፫. የኮሚሽኑ ዓላማ

የኮሚሽኑ ዓላማ በጋምቤላ ብሔራዊ ክልል ተከስቶ የነበረውን ግጭት በማጣራት ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት ማቅረብ ይሆናል።

፬. ስልጠና ስልጣን

፩. ኮሚሽኑ፡-

- ሀ/ የግጭቱ መንስኤዎችና ግጭቱን ያባባሱት ምክንያቶች ምን እንደሆኑ፤
- ለ/ ለግጭቱ መንስኤና መባባስ ተጠያቂ የሆኑ አካላትና ግለሰቦች እነማን እንደሆኑ፤
- ሐ/ ግጭቱ ያስከተለው ውጤት ምን እንደሚመስል ያጣራል።

፪. ኮሚሽኑ የተጣለበትን ከፍተኛ ሃገራዊ ሀላፊነት በአግባቡ ለመወጣት እንዲያስችለው፡-

- ሀ/ ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ በማናቸውም አካልና ግለሰብ እጅ የሚገኙ መረጃዎች እንዲቀርቡለት ሊያዝ ይችላል፤
- ለ/ ከጉዳዩ ጋር የተያያዘ መረጃ ያላቸውን ወይም የምስክርነት ቃል ሊሰጡ የሚችሉ ግለሰቦችንና የተለያዩ አካላትን ጠርቶ ቃላቸውን እንዲሰጡ ለማዘዝ ይችላል፤
- ሐ/ ለሥራው መቃናት አስፈላጊ የሆኑ ሙያዊ፣ ቁሳዊ እና ሌሎች ትብብሮችን ከማንኛውም አካል ሊጠይቅ ይችላል።

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “An Inquire Commission to Investigate the Conflict Occurred in Gambela Regional State on December 13, 2003 Establishment Proclamation No. 398/2004.”

2. Establishment

An Inquire Commission here in after referred as “the commission” that will investigate the conflict occurred in Gambela Regional State on 13th December 2003 and matters related thereto and that will report its findings is hereby established.

3. The Objective of the Commission

The objective of the Commission is to investigate the incident that occurred in Gambela Regional State and submit a report to the House of Peoples Representatives.

4. Powers of the Commission

1. The Commission shall investigate:
 - a) The causes of the conflict and the factors that aggravated it.
 - b) The bodies or individuals that are responsible for causing and aggravating the conflict.
 - c) The consequences of the conflict.
2. In order that the Commission be able to properly discharge this most important national duty:
 - a. order the production of documents in the possession of any organization or individual if it deems such document is necessary for its work.
 - b. summon individuals or organizations that have relevant information and order them to give their statements.
 - c. For the proper discharge of its duties, it can require the necessary professional, material and other cooperation from any organ.

፫. ጉዳዩ ይመለከተኛል የሚል አካል ወይንም ግለሰብ የሚያቀርብለትን ተያያዥ መረጃዎች የመቀበል ኃላፊነት አለበት።

፬. ሥራውን በሚገባ ለማከናወን የሚያስችለው ዝርዝር ዕቅድ ያወጣል፤ የአሠራር ሥርዓትን ይወስናል።

፭. ስለኮሚሽኑ አባላት

፩. ሰብሳቢውን ጨምሮ ኮሚሽኑ በሕግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅራቢነት በምክር ቤቱ የሚሰየሙ ሰባት አባላት ይኖሩታል።

፪. የኮሚሽኑ ፀሐፊ ከአባላቱ መካከል በሰብሳቢው ይሰይማል።

፮. በጀትና የሰው ኃይል

ኮሚሽኑ ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ የሰው ሀይል፣ በጀትና ጽሕፈት ቤት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይሟሉላታል።

፯. ሪፖርት ስለማቅረብ

፩. ኮሚሽኑ የሥራውን ሪፖርት ከሁለት ወር ባለበለጠ ጊዜ ውስጥ አጠናቆ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል። ሆኖም ሥራውን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ ጊዜ የሚያስፈልገው ከሆነ የምክር ቤቱን አፈ-ጉባኤ ይጠይቃል። አፈ-ጉባኤው ሲያምን በትም ከአንድ ወር ያልበለጠ ተጨማሪ ጊዜ ይፈቅዳል።

፪. ጉዳዩ ከአንድ ወር በላይ ጊዜ የሚጠይቅ ሲሆን ወደ ምክር ቤቱ ቀርቦ ውሳኔ ያገኛል።

፰. የመተባበር ግዴታ

ማንኛውም አካል ወይም ግለሰብ ኮሚሽኑ ለሚያከናውናቸው ተግባራት የመተባበር ግዴታ አለበት።

፱. ስለቅጣት

በዚህ አዋጅ መሠረት ኮሚሽኑ የሰጠውን መጥሪያ ወይም ትዕዛዝ ሳያከብር የቀረ ወይም ያልተባበረ ወይም በማናቸውም መንገድ የኮሚሽኑን ሥራ ያሰናከለ ወይም ለማሰናከል የሞከረ ማንኛውም አካል ወይም ግለሰብ አግባብ ባላቸው የወንጀለኛ መቅጫ ህግ ድንጋጌዎች መሠረት ይቀጣል።

3. It has the responsibility of accepting relevant information presented to it by a concerned individual or body.

4. It shall draw a detailed work plan and rules of procedure.

5. Members of the Commission

1. The Commission shall have seven members including the chairman. Who shall be nominated by the Legal and Administration Affairs Standing Committee and appointed by the House of Peoples Representatives.

2. The secretary of the Commission shall be elected by the Chairman among its members.

6. Budget and Manpower

The necessary staff, budget and office shall be provided to the commission by the House of Peoples Representatives.

7. Submission of Report

1. The Commission shall submit the Report of its findings within two months. However, if it needs more time to complete its work it will request an extension from the Speaker of the House who could grant such an extension for not more than one month upon his discretion.

2. If an extension of more than one month is required the matter shall be decided by the House of Representatives.

8. Duty to Cooperate

Any individual or body has the duty to cooperate with the Commission in the discharge of its duties.

9. Penalty

Any individual or organization who does not comply with the summons or order or who in any way whatsoever impedes or attempts to impede the work of the Commission is punishable under the relevant provisions of the Penal Code.

፲. አዋጅ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከመጋቢት ፱ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ መጋቢት ፱ ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም.

ግርማ ወልደጊዮርጊስ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

10. Effective Date

This Proclamation shall come into force on 8th April, 2004.

Done at Addis Ababa, this 8th day of April, 2004.

GIRMA WOLDEGIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA